

UW Medicine

የፋይናንስ እርዳታ ፖሊሲ – በግልጽ ቋንቋ የተጻፈ አጭር ዝርዝር

የሚሰጠው የፋይናንስ እርዳታ

UW Medicine ባለው የፋይናንስ እርዳታ ፖሊሲ መሠረት፣ ለድንገተኛ ሕክምና ወይም ለሌላ በሕክምና አስፈላጊ ለሆነ እንክብካቤ መክፈል ለማይችሉ ብቁ ታካሚዎች የፋይናንስ እርዳታ ይሰጣል። የ UW Medicine ን የሚመርጡ ታካሚዎች፣ ካለን ልምድ፣ ሞያና ባለው በጣም ዘመናዊ በሆነው የሕክምና እንክብካቤ፣ ሁሉንም ባንድ የጤና ጥበቃ ጥላ ሥር ማግኘት ይችላሉ። “UW Medicine”፣ የሚከተሉትን Airlift Northwest, Harborview Medical Center (HMC)፣ UW Medical Center (UWMC)፣ Northwest Hospital & Medical Center (NWH)፣ UW Physicians (UWP)፣ UW Neighborhood Clinics (UWNC)፣ እና Valley Medical Center (VMC) ያካተተ ነው።

የብቁነት መመዘኛዎች እና የሚደረግ እርዳታ

ለገንዘብ እርዳታ ብቁ መሆን በበርካታ ሁኔታዎች ላይ የተመሰረተ ነው። እነዚህም የሚፈለገው እንክብካቤ አይነት፣ የኢንሹራንስ (መድሃን) ሽፋን ወይም ሌላ የክፍያ ምንጭ፣ የቤተሰብ መጠን፣ የብረት፣ የሞሽንግቶን ስቴት ነዋሪነት፣ ታካሚው ወይም ሃኪሙ ሊጠቃለል ይገባል የሚሉት ልዩ ትኩረት። የፋይናንስ እርዳታ የሚጠይቁ ታካሚዎች የሚከተሉትንም ጨምሮ የፋይናንስ እርዳታ ማመልከቻ ሂደትን መከተል አለባቸው። ከሚከተሉት ውስጥ አንዱን የ W-2 መግለጫ፣ ወቅታዊ የደሞዝ ቼክ ቀሪ ቁራጮች፣ የባንክ ሂሳብ መግለጫ ወይም ላለፈው ዓመት የገቢ ግብር ሰነድ ማቅረብ፣ እንዲሁም ሊኖሩ ስለሚችሉ ሁሉም የፋይናንስ እርዳታ ምንጮች ማመልከቻን መሟላት አለባቸው። እንደ Medicaid የመሳሰሉትን በስቴት የሚደገሙ እርዳታዎችንም ጨምሮ።

ለእርዳታ እንዴት እንደሚመለከቱ

ታካሚው ወይም ማንኛውም በታካሚው እንክብካቤ የሚያገባው ሰው፣ የቤተሰብ አባልና አገልግሎት ሰጪውን ጨምሮ በማንኛውም ሰዓት ስለታካሚው የገንዘብ ችግር ማንሳት ይችላሉ። ታካሚው ወይም ኃላፊነት ያለበት ወገን የፋይናንስ እርዳታ ማመልከቻ እንዲሞላ ይበረታታል። ለፋይናንስ እርዳታ ብቁ ለመሆን፣ ለሒሳብ የፍርድ ቤት ትዛዝ ከመደረሱ በፊት በማንኛውም ጊዜ ላይ ማመልከቻ ማስገባት ይቻላል። የፋይናንስ እርዳታው የሚወሰነው በ UW Medicine ቦታዎች በ UW የሕክምና ባልደረቦች ለተሰጡ የሕክምና እንክብካቤዎች ብቻ ነው። እንደ የመጓጓዣ፣ የምግብ፣ የማረፊያ ቦታና ለዘላቂ የሕክምና መሳሪያዎች ወጪዎች የመሳሰሉት በዚህ የፋይናንስ እርዳታ ፖሊሲ ስር አይሸፈኑም። በሐኪም የታዘዙ መድሃኒቶች በ UW Medicine በኩል ታዘው በ UW Medicine ፋርማሲ (ካለ) ከተሞሉ ሽፋን ይደረግላቸዋል። UW Medicine ፣ የእያንዳንዱን ታካሚ ምስጥርና ክርብ ይጠብቃል። በ Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) መሠረት ለፋይናንስ እርዳታ የሚቀርብ ማንኛውም መረጃ፣ እንደ የተጠበቀ የጤና መረጃ ሆኖ ይቆጠራል።

ግልባጭችንና መገናኛ መረጃን የት ማግኘት እንደሚቻል

የ UW Medicine የፋይናንስ እርዳታ ፖሊሲ፣ የፋይናንስ እርዳታ ማመልከቻ፣ በግልጽ ቋንቋ የተጻፈ አጭር ዝርዝር፣ እና የቢል አደራረግ እና ዕዳ ስብሰባ ፖሊሲዎችን ያለክፍያ በነጻ ማግኘት ይቻላል። እነዚህን ሰነዶች በኢንተርኔት፣ በስልክ ወይም በአካል ተገኝተው ማግኘት ይቻላሉ። ሰነዶችን ከሚከተሉት ድረገጾች ዳውንሎድና ፕሪንት ማድረግ ይቻላል። www.uwmedicine.org/financialassistance **ወይም** www.valleymed.org/financialassistance ከዚህ በታች ለተጠቀሰው ቦታ፣ እንክብካቤ እየጠየቁ ወዳሉበት ቦታ፣ ደውለው ግልባጭ መጠየቅ ይችላሉ። ግልባጭች፣ በ UW Medicine የሐኪም ቤት ቦታዎች ውስጥ ባሉ የታካሚ መቀበያዎች እና የድንገተኛ ሕክምና ክፍል (Admissions and Emergency Departments) ውስጥ ይገኛሉ።

<p>Airlift Northwest (Airlift) Patient Financial Services 6505 Perimeter Road S., Ste 200 Seattle, WA 98108 206.598.2912 ፋክስ 206.521.1612 ሰኞ-ዓርብ 8:00 ጠዋት – 5:00 ከሰዓት</p>	<p>Harborview Medical Center (HMC) Financial Counseling 325 9th Ave; Mail Stop 359758 Seattle, WA 98104-2499 206.744.3084 ፋክስ 206.744.5187 ሰኞ-ዓርብ 8:00 ጠዋት – 4:30 ከሰዓት</p>	<p>UW Medical Center (UWMC) Financial Counseling 1959 NE Pacific Street Mail Stop 356142 Seattle, WA 98195-6142 206.598.3806 ፋክስ 206.598.1122 ሰኞ-ዓርብ 8:00 ጠዋት – 4:30 ከሰዓት</p>	<p>HMC & UWMC Patient Financial Services P.O. Box 95459 Seattle, WA 98145-2459 206.598.1950 ወይም 1.877.780.1121 ፋክስ 206.598.2360 ሰኞ-ዓርብ 8:00 ጠዋት – 4:30 ከሰዓት</p>
<p>Northwest Hospital & Medical Center (NWH) Patient Financial Services 10330 Meridian Ave N Ste 260 Seattle, WA 98133-9851 206.668.6440 ወይም 1.877.364.6440 ፋክስ 206.668.6469 ሰኞ-ዓርብ 8:00 ጠዋት – 4:30 ከሰዓት</p>	<p>NWH Physicians Patient Accounts & Inquiry P.O. Box 45850 Seattle, WA 98145-0850 206.520.9100 ወይም 1.855.520.9100 ፋክስ 206.520.3200 ሰኞ-ዓርብ 9:00 ጠዋት – 5:00 ከሰዓት</p>	<p>UW Physicians (UWP) & UW Neighborhood Clinics (UWNC) Patient Accounts & Inquiry P.O. Box 50095 Seattle, WA 98145-5095 206.520.9300 ወይም 1.855.520.9300 ፋክስ 206.520.3200 ሰኞ-ዓርብ 9:00 ጠዋት – 5:00 ከሰዓት</p>	<p>Valley Medical Center (VMC) Patient Financial Services P.O. Box 59148 Renton, WA 98058-9900 425.690.3578 ፋክስ 425.690.9578 ሰኞ-ዓርብ 8:00 ጠዋት – 5:00 ከሰዓት</p>

የእንግሊዝና ቋንቋ ተናጋሪ ያልሆኑ

የፋይናንስ እርዳታ ፖሊሲ፣ የፋይናንስ እርዳታ ማመልከቻ፣ በግልጽ ቋንቋ የተጻፈ አጭር ዝርዝር፣ እና የቢል አደራረግ እና ዕዳ ስብሰባ ፖሊሲዎች ትርጉሞች በሚከተለው ድረገጽ ይገኛሉ። www.uwmedicine.org/financialassistance **ወይም** www.valleymed.org/financialassistance፣ በአካል ተገኝተው ወይም እንክብካቤውን ወደሚጠይቁበት ቦታ ደውለው ማግኘት ይቻላሉ።